



^N _____ ሰከተኛ ሩብ ዓመት 2012ዓ.ም dጋ _____ r NCYr ስነዜጋ
የክለሳ መጠመዳ(15%) £6 _____ f(€)G _____ EL NC[RN መ/ት የርዳኖስ

1. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ስጡ።

1. ጠንካራ የስራ ባህል ማለት ምን ማለት ነው?

2. ጊዜን በአግባቡ ስራ ላይ ማዋል ምን አይነት ጠቀሜታ አለው?

3. ጠንክሮ በመስራት ምን አይነት ጥቅም ማግኘት እንችላለን?

4. ጎበዞች ሲተጉ ዕረፍት የፈለገ

ለስራው ዕውቀቱን ጉልበት የነፈገ

ልጆች ዳቦ ሲሉት ጓሮ ተሸሸገ። ከዚህ ግጥም ምን ተማራችሁ? አብራርታችሁ ግለፅ።

5. _____ ከአካባቢ በሚገኙ ነገሮች ላይ ተመስርቶ ከቀላል ነገር በመጀመር ጠንክሮ ከተሰራ ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ለማደግ ያስችላል።

6. _____ ማለት ማንኛውንም ዓይነት የስራ መስክ በአኩል ደረጃ መመልከት ማለት ነው።

7. ስራን ሳንንቅ ከሰራን ምን አይነት ጠቀሜታ እናገኛለን?

8. ስራ ክቡር ነው የምንለው ምን ምን ነገሮች ስናደርግ ነው?

9. ሁሉም ስራ በጥሩ ሁኔታ ሊከናወን የሚችለው በምን መልኩ ነው?

10. ስራን መናቅ የሌለብን ለምንድን ነው?

11. ልመና በሀገር ደረጃ ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል?

12. ልመናን ለማስቀረት እያንዳንዱ ግለሰብ ምን ማድረግ ይኖርበታል?

13. በአንድ የቤተሰብ አባል ውስጥ ያሉ ሰዎች በሁሉም ስራ እንደአቅማቸው መሳተፍ አለባቸው? ወይስ የለባቸውም? ከነምክንያታቸው አብራርታቸው ግለፅ።

14. ሳይሰሩ መብላት በቤተሰብ መካከል ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል?

15. ማንኛውም ቤተሰብ የስራ ባህልን እንዴት ማዳበር አለበት?

16. አንድ ባለሙያ የሙያ ችሎታ ኖሮት የሙያ ሥነምግባር ባይኖረው ምን አይነት ችግር ሊኖር ይችላል?

17. _____ ማለት ተቀማጭ የሌለው ትርፍ የማይገኝበት ገቢ ማለት ነው።

18. ጊዜን በአግባቡ መጠቀምና ደንበኛን ማክበር የሙያ ችሎታ ነው? ወይስ የሙያ ሥነምግባር?

19. ማንኛውም ስራ/ሙያ እንዲከበር ምን መደረግ አለበት?

20. የሀገርን ኢኮኖሚ፣ ሰላም እና ማህበራዊ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ የሚያናጋው _____ ነው።

21. በራስ መተማመን ማለት ምን ማለት ነው?

22. ራስን መቻል የ _____ ስሜትን ይፈጥራል።

23. አንድ ሰው ራሱን ሲቻል በሀገር ደረጃ ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል?

24. በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ካሏቸው መገለጫዎች መካከል 3ቱን ጥቀሱ።

ሀ. _____

ለ. _____

ሐ. _____

25. ህጋዊም ሆነ ህጋዊ ያልሆነ ገዳይ ለማስፈፀም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚሰጡት ወይም የሚቀበሉት ገንዘብ ወይም ሌሎች የስጦታ አይነት _____ ይባላል።

Parent's/Guardian's signature _____

We Make Learning a Happy Experience!!